

ኢትዮጵያ በመበተን አፋፍ ላይ?

ገብረ ሥላሴ አርአያ

ሰኔ 2010 ዓ/ም

“ኢትዮጵያን ካልበተናት ለኤርትራ ህልውናም ሆነ ዘላቂ ሰላም ትልቅ ፈተና ሆና ትቀጥላለች” የሚለውን የኢሳያስ አፈወርቂ መንግስት ህልም እየተሳካ ይመስላል። ያውም ኢትዮጵያውያንን ተጠቅሞ። በቅርቡ ኣዲስ አበባ አቀባበል የተደረገለት እና ቤተ ኢስራኤሎችን (ፈላሻ) በገንዘብ በመሸጥ የሚታወቀው የደርጉ ሚኒስትር ካሣ ከበደ እንደሚለው “ኢሳያስ አፈወርቂ በኢትዮጵያ አንድነት የማይደራደር ሰው” ሳይሆን ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያውያንን አባልቶ ሳይበትነን ተኝቶ እንደማያደር በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል። አሁን እያሳየ ያለውን ሰላምን በክፊል የመቀበል ሁኔታ የአጭር ጊዜ ስልቱን ለማስፈጸም እንዲጠቅመው ከሚል እሳቤ ነው። ከገባበት የኢኮኖሚ አጣብቂኝ ለመውጣት ሲል ትግራይን ዘሎ ከኣዲስ አበባ ጋር ግንኙነት ማድረግ አዋጪ ሆኖ አግኝቶታል። እሱም ቢሆን ግን የኢትዮጵያ ሁኔታ እስኪለይለት ድረስ የሰላም ድርድሩ ትንሽ ያዘ ማድረግ እንደመረጠ አንዳንድ ታማኝ ምንጮች እየገለጹ ነው። የረጅም ጊዜ እቅዱ ግን ከላይ እንደተጠቀሰው ኢትዮጵያን አፍርሶ በኤርትራ ትእዛዝ የሚነዱ እና የሚበዘበዙ ብዙ ትንንሽ አገሮችን በአፍሪካው ቀንድ መፈጠር ነው።

ነገር ግን እሱ ምን ያድርግ?! ስለ አገር አንድነት እየዘመሩ አገርን የሚሸጡ የውስጥ ደላሎች እንደ አሸን በፈሉበት ሁኔታ ከድሮውም ቢሆን ጠላትነቱ ያወጅበንን ኢሳያስን መውቀስ ተገቢ ላይሆን ይችላል። ልብ ብሎ ለተመለከተ ጉዳዩ ግልፅ ነው። የጠላቱ ጠላት ወዳጄ ነው በሚል ፈሊጥ እየተከሄደ ያለው የፖለቲካ ሽርሙጥና እና በቀል ለማንም አይበጅም ብቻ ሳይሆን አገሪቱን ወደ ታሪክ አመድ ሊቀይራት እንደሚችል መገንዘብ አስፈላጊ ነው። ህወሓትም ሆነ ያ በጠላትነት የፈረጁት የትግራይ ህዝብ የሰራው ሃጢአት ካለ አንድ ብቻ ነው። መቶ አመት ኢትዮጵያን የብሄረሰቦች እስርቤት አድርጎ፣ ዘርፎ፣ ጨፍጭፎ፣ አስርቦ፣ የህዝቦች ስብእና ከዶ አገሪቱን እና ህዝቦችን በአለም ፊት አዋርዶ አንገታችንን ያስደፋው ደም መጣጩ የአማራው ገዢ መደብን ላይመለስ ጠራርጎ ወደ ታሪክ ቆሻሻ ለመጣል በተደርገው የህዝቦች መራራ ትግል (ጭቁኑ የአማራ ገበሬም ጭምር) የትግራይ ህዝብና ህወሓት የአንበሳ ድርሻ እንደ ነበራቸው የሚያከራክር አይደለም። በዚህ ምክንያት የትግራይን ህዝብ ሆነ ህወሓትን ከምድረ ገፅ ሳይጠፉ እንቅልፍ ሊወስዳቸው አይችልም።

እነዚህ ራሳቸው በዳይ ግን ቂም ቋጣሪ ሃይሎች ብአ.ዴ.ንን ከለላ አድርገው ኢህአዴግ ውስጥ በመግባትና ራሳቸውን ደብቀው የቆዩ ሲሆኑ አሁን በግልጽ ወደ አደባባይ ወጥተዋል። በቅርቡ በባህርዳር የተመሰረተው የአማራ ብሄር ንቅናቄ (ኢ.ብ.ን) ባለፉት አመታት ብአዴን ስርስሮ በመግባት ድርጅቱን በቁጥጥሩ ያደርገ የነገዱ አንዳርጋቸው ቡድን እንደሆነ ለማንም ሰው ግልፅ ነው። እነዚህ ዘረኞችና ጸረ ህዝብ ባለፉት ጥቂት አመታት በትግራይ ተወላጆች እና ህገ መንግስታዊ መብቱን በጠየቀው የቅማንት ህዝብ ላይ ጥይት ሲያዘንቡ የነበሩ እና ብዙ ሂወት ያስቀጠሩ የዘመኑ ኣዲስ ፋሺሽቶች እንደሆኑ ሁሉም የሚያውቀው ጉዳይ ነው። ሰሞኑ በሚታየው ግርግር ስክረው ድል ያደረጉ መስሎቸው ራሳቸውን በአደባባይ ማጋለጣቸው ግን መልካም ኢጋጣሚ ተደርጎ መታየት አለበት።

ይህ በነገዱ እየተመራ ያለው ፀረ ኢትዮጵያ ቡድን በመላ አገሪቱ ያሉትን ብሄር ብሄረ ሰቦች (የአማራ ህዝብ ጭምር) አምነውና ፈቅደው ያጸደቁትን ህገመንግስት እና ባንዴራ አሸቀንጥሮ የደርጉና ትክክለኛ ማንነታቸውን የሚያሳይ ባንዴራ ሲጎትቱ ታይተዋል። ይህ ቡድን ብአዴንነቱን ስርዞ ኢ.ብ.ን መቀላቀሉን ይፋ አድርገዋል። ባህርዳር ሰልፍ ላይ እንደታየው የብ.አ.ዴ.ን ነባር አመራሮችን (አንዳንዶቹም የእነ ገዱ የጥፋት መንገድ ያልተቀበሉ) ሲያወግዙ መታየት ብቻ ሳይሆን ብአዴን ይዞት የመጣውን የክልሉ ባንዴራም ጭምር እንዳይሰቀል የከለከሉ ይመስላሉ። ይህ አማራን ወደ ድሮ ቦታውን እመልሳለሁ፣ መተክል፣ ግማሽ ትግራይ፣ ሸዋ ሙሉውን፣ ኣዲስ አበባ፣ አስበን ጨምሮ ግማሽ አፋር ግዛቱ ነው እያለ ያለው አስፋፊ ቡድን ከተለያዩ ክልሎች ጋር ብቻ ሳይሆን በአማራ ክልል የሚገኙ ሌሎች ብሄሮችም ጭምር ለመጋጨት ዝግጁነቱን ግልፅ አድርገዋል። ምንም እንኳን ለስሜት መቀስቀሻ ሲባል ህወሓትን በጠላትነት የፈረጀ ቢሆንም ብአዴንን ትቶ በተግባር ኢ.ብ.ን መቀላቀሉ ይፋ ያደርገው ከሁለት ተጨባጭ ስጋቶች የመነጨ እንደሆነ መታወቅ ይኖርበታል።

አንድኛው ስጋት፡- ብ.አ.ዴ.ን እንደሚታወቀው ኢህአዴግን ከመሰረቱ እና በትጥቅ ትግሉም፣ በተለይም በመጨርሻ አካባቢ የራሱ መጠነኛ አስተዋፅኦ ያደርገና ከደርግ ውድቀት በኋላም ኣዲሱን ህገመንግስታዊ ስርአት በመመስረት ሂደት የማይናቅ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ሆኖም ግን በወደቁትና በተሸናፊ ሃይሎች በደረሰበት የማያቋርጥ ስም ማጥፋትና አሉታዊ ፕሮፓጋንዳ

ምክንያት በአማራው ህዝብ፣ በተለይም ሙህሩና ከተማው ዘንድ ተቀባይነት አጥቶ መቆየቱን ይታወቃል። በሂደትም ድርጅቱ በእነ ገዱ አንዳርጋቸው አይነት ጥገኛ ሃይሎች እየተሰረሰረ ከመሄድ አልፎ ደርግን በመፈለግና አገሪቱ ዛሬ ላመጣችው አዎንታዊ ለውጥ የማይናቅ ሚና የተጫወቱ ነባር ታጋዮችን ጥግ በማስያዝ በድርጅቱ ውስጥ የበላይነታቸውን አረጋግጠዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ በቅርቡ የጠ/ሚንስትር አብዬ ዋሳኔን ተከትሎ የተለያዩ የፖለቲካ ሃይሎች ወደ አገርቤት እየገቡ በመሆኑ ስጋት ፈጥሮባቸዋል። በተለይም ብ.አ.ዴ.ንን በፕሮፓጋንዳ ጦርነት የገጠሙ የአማራ ቡድኖች ሲገቡ ህዝቡ ፊቱን እንዳይዘርባቸው በመስጋት ዛሬ ህወሓትን በአደባባይ በጠላትነት በመፈረጅ እና ስሜት ቀስቃሽ ንግ ግሮችን በማድረግና ህዝቡን ስሜት በማስጮህ ጎራቸው የለዩ መሆናቸውን ማረጋገጥ የፈለጉበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዚህ የባሰ አስቀያሚ የፖለቲካ አክሮባት ደግሞ ያለፈው 27 አመታት የነበረውን መንግስት ያልነበሩበት ይመስል እጅግ በሚዘገንን ሁኔታ እና ክህደት አይናቸውን በጨው ታጥበው በስርአቱ ከእነሱ ያነሰ የሚኒስትርነት ቦታ፣ የደህንነት ሰራተኛ፣ የመከላከያ ሰራዊት የነበረውን አካል ሲከሱና ሲያወገዙ ተሰምተዋል። እንግዲያውስ የጠቅላይ ሚንስትር አብይ ድጋፍ ሰልፍ ብለው የወጡት ዋና ምክንያት ይህንን ቅጥፊታቸው ለህዝብ በይፋ ለመንገር እንጂ አብይ ስለወደዱ እንዳልሆነ መገንዘብ አስፈላጊ ነው።

ሁለተኛው ስጋት፡- ይህ ከባድ የሚባል ስጋት ነው። በአግሪቱ እየታየ ያለውን የጎራ መደበላለቅ ተከትሎ እና ጠ/ሚንስትር አብይ ባድረጉት ጥሪ ብዙ የአሮሞ የፖለቲካ ሃይሎች በተለይም የተለያዩ የኢ.ነ.ግ ቡድኖች አገር ቤት እየገቡ መሆኑን ይታወቃል። በዚህ የሰጉት የአማራ የፖለቲካ ሃይሎች በመሰባሰብ እና ህዝቡን በስሜት በመቀስቀስ የአማራ ብሄርተኝነት እንዲጠዘና ሃይል ያላቸው መሆኑን ለማሳየት የሚደረግ ጥረት ነው። እነዚህ የአሮሞ ሃይሎች በአ.ህ.ዴ.ድ.ም አቀባበል እየተደረገላቸው በመሆኑ በአማራው ዘንድ ከፍተኛ ስጋት ከመፍጠሩ የተነሳ እነሱም የደርግ ባለስልጣናት ሳይቀሩ ቤተመንግስት ድረስ እየተቀበሉ ይገኛሉ። ከዚህ በፊት ደጋግመን እንደ ገለጽነው የአሮሞ ፕሮኮፕ ህወሓትን ከጨዋታ ውጭ ከማድረግ የዘለለ ሌላ አላማና ይዘት የለውም። የፈለጉትን ያክል ቢወራጩ ግን ከክልላቸው አልፈው ሌላውን መግዛት እንደማይችሉ እስኪገነዘቡት ድረስ ተደጋግሞ ሊነገራቸው ይገባል።

በተረፈ በጥቅላይ ሚኒስትሩ እየተቀነቀነ ያለው ክልሎችን የማፍረስ ከይሲ ሃሳብ ሁሉም ብሄር እና ብሄረ ሰቦች በጥሞና ሊከታተሉት እና በአንድ ኢትዮጵያ እና በመደመር ስም ለጠቅላይ አግላይ አገዛዝ ራሳቸውን አሳልፈው እንዳይሰጡ መታገል ይኖርባቸዋል። ሲጀምር የፌደራል ስርአቱ የስልጣን ምንጭ ክልሎች እንጂ በተቃራኒው እንዳልሆነ ማስገንዘብ ያስፈልጋል።

በመጨረሻም አ.ብ.ን የሚያስተዳድሩት አማራ ክልልና ኢ.ነ.ግ የሚቆጣጠሩት አሮሚያ የአገሪቷ እጣ ፈንታ ይወስን ይሆን? የከፋው ደግሞ አማካሪቸውና የስራ እቅድ የሚያቀብላቸው ኢሳያስ አፈወርቂ መሆኑ ነው። የፈረንጆችም እንደተጠበቀ ሆኖ። ለማንኛውም በአገርቤቱ የፖለቲካ ሜዳ ተዋናዩ እየበዛ ስለሆነ በሚቀጥሉ ወራቶች የሚኖሩትን ተከታታይ ፊልሞች አስተውለን እንመልከት።

ቸር ያሰማን